



Welcome to the Family Support Network  
Where MCITP Families Stay Connected!

**ተከታታይ የቤተሰብ ትምህርት**

**ምግብ መርጠው የሚመገቡ**



ምግብን መርጠው የሚመገቡ፣ እያንዳንዱ የታዳጊ ልጅ ወላጅ ምግብን መርጠው የሚመገቡ ልጅን በማሳደግ አስቸጋሪ ሂደት ውስጥ ያልፋሉ። ልጅዎ ከአቶሎኒ ቅቤ በስተቀር ለሳምንታት ምንም ነገር ለመብላት ፈቃደኛ የማይሆኑበት ጊዜ ሲኖር እንዲሁም ከዚያ በኋላ "ከእንግዲህ የአቶሎኒ ቅቤ አልፍልግም!" የሚሉበትም ጊዜ አለ። ወይም ልጅዎ ነጭ ከለር ያላቸውን ምግቦች የማይበሉበት ጊዜ ሲኖር እንዲሁም ምግቦች በሳህኑ ላይ ተነካክተው ከተቀመጡ የሚያለቅሱበት ወር አለ። ስለዚህ፣ ወላጅ ምን ማድረግ አለበት?

እሮብ ፣ ሜይ 6፣ 2026  
ከ 7:00 ፕሌም እስከ 8:30 ፕሌም

[ደመዝገብ](#)